



የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA

ጋዜጣዊ መግለጫ

የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ ስብሰባ ቁ.7

ሐምሌ 6 ቀን 2018 ዓ.ም ፣ አዲስ አበባ ፣ ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ ሰባተኛ ስብሰባውን አካሂዷል። በተሻሻለው የባንኩ የማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1359/2025፣ አንቀጽ 23፣ በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነት መሠረት የተቋቋመው የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ በየጊዜው የገንዘብ ፖሊሲዎችን ነድፎ ለባንኩ የዳይሬክተሮች ቦርድ ምክራ-ሐሳቦችን በማቅረብ፣ ያስጸድቃል። በዚህ ረገድ፣ ኮሚቴው የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት፣ የዋጋ ግሽበት፣ የበጀት፣ የውጭ ኢኮኖሚ፣ የገንዘብ አቅርቦትና የፋይናንስ ዘርፍ አገዛዝሚያዎችን፣ እንቅስቃሴ አመልካቾችን እንዲሁም በሀገር ውስጥ የማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታዎች ላይ ጉልህ አንደምታ ያላቸውን ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን ይገመግማል። ኮሚቴው ከእነዚህ የማክሮ ኢኮኖሚያዊ ግምገማዎችና የቅርብ ጊዜ የወደፊት እይታዎች በመነሣት በቦርዱ ፀድቆ ተግባራዊ የሚደረጉ የፖሊሲ ምክራ-ሐሳቦችን ያቀርባል።

በዚሁ መሠረት፣ ኮሚቴው በውይይቱ ያካተታቸው ዐበይት ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡-

- **የዋጋ ግሽበት፡-** ዓመታዊ የዋጋ ግሽበት ከሪፎርሙ በፊት ከነበረው አንፃር በግልጽ ሁኔታ እየቀነሰ በመምጣት በታህሳስ ወር 2018 ነጠላ አሃዝ አስመዝግቧል ። ይሁን እንጂ፣ ከአሜሪካና ኢራን ጦርነት ጋር ተያይዞ በተፈጠረው የነዳጅ አቅርቦት መስተጓጎል ምክንያት አጠቃላይ የዋጋ ንረት ከሚያዝያ 2018 ዓ.ም. ጀምሮ እንደገና ወደ ሁለት አሃዝ ተመልሷል ። በኮሚቴው ግምገማ መሠረት የመካከለኛው ምስሥራቅ ጦርነት ከመከሰቱ በፊት ለታየው የዋጋ ግሽበት መቀነስ ብሔራዊ ባንክ ተግባራዊ እያደረገ ያለው ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ፣ ጥንቃቄ የተሞላበት የበጀት ፖሊሲ ስርዓት እንዲሁም ምርትና ምርታማነትን ለማሻሻል የተወሰዱ እርምጃዎች አስተዋጽኦ አድርገዋል። አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት በግንቦት ወር 2018 ዓ.ም. 13.4 በመቶ ደርሷል፤ ይህም በሚያዝያ ወር 2018 ከተመዘገበው 11.7 በመቶ እና በታህሳስ 2017 ከነበረው 9.7 በመቶ ጋር ሲነጻጸር ጭማሪ አሳይቷል። ይህ ጭማሪ በምግብ-ነክ እና በምግብ-ነክ ያልሆኑ እቃዎች የዋጋ ግሽበት በቅደም ተከተል 15.0 በመቶ እና 11.1 በመቶ በማደጉ የተነሳ ነው። በግንቦት 2018 ዓ.ም. የተመዘገበው የዋጋ ግሽበት በዘጠኝ ወራት ውስጥ ከፍተኛው ሲሆን፣ ይህም በአሜሪካና በኢራን ጦርነት ምክንያት ከተፈጠረው የነዳጅ አቅርቦት መስተጓጎል ጋር በተያያዘ የመጓጓዣ ወጪዎች በመጨመራቸው ምክንያት ነው። የወር-በ-ወር የዋጋ ግሽበትን ስንመለከት በሚያዝያ ወር 2018 ዓ.ም. 2.3 በመቶ እና በግንቦት 2018 ዓ.ም. 1.69 በመቶ ተመዝግቧል። እነዚህ ጭማሪዎች ባለፉት አምስት ዓመታት በተመሳሳይ ወራት ከተመዘገቡት ወርሃዊ አማካይ የዋጋ ግሽበት መጠኖች በእጅጉ ከፍ ያሉ ሲሆኑ፣ በአሁኑ የበጀት ዓመት የተመዘገበውን አማካይ ወርሃዊ የዋጋ ግሽበት መጠንም አልፏል። ይህም በነዳጅ ዋጋ ድንገተኛ ጭማሪ ምክንያት አዲስ የዋጋ ግፊት መፈጠሩን ያመለክታል። የወደፊት ትንበያን በሚመለከት፣ የዋጋ ንረት በታህሳስ 2019 ዓ.ም. እንደሚቀንስ የተገመተ ቢሆንም፣ በስድስት ወራት የትንበያ ጊዜ ውስጥ በሁለት አሃዝ ላይ ሊቆይ እንደሚችል ትንበያው አመልክቷል።
- **ዕድገትና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ፡-** ኮሚቴው የሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ዕድገት ተጠናክሮ እንደቀጠለ እና በ2017 በጀት ዓመትም አጠቃላይ ኢኮኖሚው ባለፉት 8 ዓመታት ከተመዘገበው የ7.5 በመቶ አማካይ እድገት ከፍ ያለ የ9.2 በመቶ እድገት ማስመዝገብ መቻሉን ተገንዝቧል። ለዚህም የኢኮኖሚ ዕድገት የአገልግሎት ዘርፉ 3.1 የመቶኛ ነጥብ ፣ የኢንዱስትሪ ዘርፉ 3.7 የመቶኛ ነጥብ፣ እንዲሁም የግብርና ዘርፉ 2.3 የመቶኛ ነጥብ አስተዋፅኦ አድርገዋል። ይህም በተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ውስጥ ጠንካራ ዕድገት ለማስመዝገብ በተደረጉ የማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርሞች ድጋፍ እየተከናወነ መሆኑን ያሳያል። በተመሳሳይ ሁኔታ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ አመልካቾች የተጠናከረ የኢኮኖሚ ዕድገት እንደሚኖር ያመለክታሉ። ለዚህም በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በሲሚንቶ ምርት፣ በኤሌክትሪክ ማመንጨት እና በብረትና ብረታ ብረት ምርቶች ላይ የታዩ መሻሻሎች በአጠቃላይ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ንቁ እንቅስቃሴ እንዳለው ያመለክታሉ። የአገልግሎት ዘርፉም በተመሳሳይ መልኩ በተለይ በዋና ዋና አመልካቾች መሻሻል የተደገፈ ከፍተኛ አፈፃፀም አሳይቷል። በተለይም የቱሪስት ፍሰት እና የአየር ትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች (የተሳፋሪ እና የጭነት ማጓጓዣ) በወቅቱ ከፍተኛ ዕድገት



የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA

አሳይተዋል። ሆኖም ግን፣ ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር በአንዳንድ አመላካቾች ላይ መቀነስ ታይቷል። ከእነዚህም መካከል የወጪ ንግድ በመጠን (በተለይ ቡና እና የቅባት እህሎች) እንዲሁም የጥሬ ዕቃዎች እና የነዳጅ ምርቶች የገቢ ንግድ መጠን መቀነስ ተመዝግቧል።

- **የገንዘብ ሁኔታ፡-** የመሠረታዊ ገንዘብ (base Money) ዕድገት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ቢቆይም፣ በቅርብ ጊዜያት የመቀነስ አዝማሚያ እና የመረጋጋት ምልክት እያሳየ መጥቷል። በ2018 በጀት ዓመት የመሠረታዊ ገንዘብ ዓመታዊ ዕድገት 43.0 በመቶ ደርሷል፤ ይህም ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ከተመዘገበው 66.4 በመቶ ዕድገት ጋር ሲነፃፀር ቅናሽ አሳይቷል። ለመሰረታዊ ገንዘብ ዕድገት ብሔራዊ ባንክ ከወርቅ ግዢ ጋር በተያያዘ የውጪ ምንዛሪ ክምችት በመጨመሩ እና ከዚሁ ጋር ተያይዞ ወደ ባንኮች የገባው የጥሬ ገንዘብ መጨመሩ እንደዋነኛ ምክንያት የሚጠቀስ ነው። በተመሳሳይ ሆኖ፣ የጠቅላላ ገንዘብ አቅርቦት (Broad Money) ዓመታዊ ዕድገት ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው 35.2 በመቶ ጋር ሲነፃፀር መጠነኛ ቅናሽ በማሳየት 32.7 በመቶ ሆኗል። ለጠቅላላ ገንዘብ ዕድገት ከሪፎርሙ በፊት የአገር ውስጥ ብድር ከፍተኛ ድርሻ የነበረው ሲሆን በዚህ በጀት ዓመት በዋናነት የተጣራ የውጭ ምንዛሪ ክምችት (Net Foreign Asset) ከፍተኛ ዕድገት በማሳየቱ እና በአገር ውስጥ ብድርም መጠነኛ ዕድገት በመመዝገቡ እንደሆነ መገንዘብ ተችሏል።
- **የወለድ ተመን ሁኔታ፡-** ኮሚቴው የአጭር ጊዜ የወለድ ተመኖች ከፍተኛ መሻሻል እንዳሳየና ከማስቀመጫ ወለድ ውጭ ያሉት የወለድ ተመኖች (Real interest rate) በሙሉ ከዜሮ በላይ ሆነው እንደቆዩ ተገንዝቧል። በግንቦት ወር 2018 የሁሉም የመንግሥት ግምጃ ቤት ሰነዶች አማካይ የወለድ ምጣኔ እና የ91 ቀን የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ አማካይ የወለድ ምጣኔ (weighted average yield) በቅደም ተከተል 12.3 በመቶ እና 11.0 በመቶ ሆነዋል። ይህም ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው 15.5 በመቶ እና 16.1 በመቶ ጋር ሲነፃፀር ቅናሽ አሳይቷል። በዚሁ ወቅት የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ ገበያ በተለይ የአጭር ጊዜ ሰነዶች (28፣ 91 እና 182 ቀናት) ላይ ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበር ታይቷል። ይኸውም ወደ 667.8 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ከፍተኛ የተጨማሪ ፍላጎት (oversubscription) እንዲመዘገብ አድርጓል። በቅርቡ በተቋቋሙ የኢንቨስትመንት ባንኮች አማካይነት የግለሰቦች ተሳትፎ መጨመሩ ገበያው እንዲሰፋ ረድቶታል። በተመሳሳይ ሆኖ፣ ባንኮች እርስ በእርስ የሚበዳደሩበት የ7-ቀን የባንክ ለባንክ የገንዘብ ገበያ አማካይ የወለድ ምጣኔ በመጋቢት ወር 2018 ከነበረው 18.0 በመቶ ቅናሽ በማሳየት በግንቦት ወር 2018 ወደ 14.6 በመቶ ደርሷል። ይህም ምንም እንኳን በጥቂት ባንኮች ዘንድ የታየ ቢሆንም፣ ባንኮች በቂ የጥሬ ገንዘብ አካል ንብረት (excess liquidity) መያዛቸውን ያመለክታል። በግንቦት 2018 ዓ.ም. መጨረሻ የባንክ ለባንክ የገንዘብ ገበያ አጠቃላይ የግብይት መጠን ወደ 3.0 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። ለዚህም የ7 ቀን 51 በመቶ (1.5 ትሪሊዮን ብር) ሲሸፍን፣ የአንድ ቀን (overnight) ግብይቶች ደግሞ 49 በመቶ (1.48 ትሪሊዮን ብር) አስተዋዕክ አድርገዋል።
- **የባንክና የፋይናንስ ዘርፍ፡-** የባንክ ዘርፉ በቂ ካፒታል ያለው በመሆኑና የተበላሽ ብድሩም ዝቅተኛ በመሆኑ ጤናማና የተረጋጋ እንደሆነ ቀጥሏል። ለዚህም አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ ክምችት እና የብድር ተመላሽ እድገት አስተዋጾኦ አድርጓል። የግል ባንኮች የብድርና የተቀማጭ ሂሳብ (loan to deposit ratio) ጥመርታም በ2016 ከነበረው 90.3 በመቶ በ2018 ወደ 72.7 በመቶ ቀንሷል። ይህም የባንኮች የገንዘብ አስተዳደር (liquidity management) መሻሻልን ያመለክታል።
- **የበጀት ሁኔታ፡-** የበጀት ፖሊሲ ሥርዓት ጥንቃቄ የተሞላበት እና ከብሔራዊ ባንክ ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ ጋር የተጣጣመ እንዲሁም ከአጠቃላይ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳ ጋር የተናበበ እንደነበር ኮሚቴው ተገንዝቧል። ይህም በ2016 ከተወሰደው ማሻሻያ በኋላ፣ መንግስት ለበጀት ጉድለት ማሟያ ከብሔራዊ ባንክ ብድር እንዳይወሰድ ያደረገና የማዕከላዊ ባንኩን የገንዘብ ፖሊሲ አቋም በእጅጉ በመደገፍ የመሠረታዊ ገንዘብ እድገትን ለመገደብም አስችሏል። የ2018 በጀት ዓመት አስር ወራት አጠቃላይ የበጀት ጉድለት ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ጋር ያለው ጥመርታ 0.9 በመቶ የደረሰ ሲሆን፣ ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜ ከነበረው 1.6 በመቶ እና ከሪፎርም በፊት በ2016 በጀት ዓመት ከተመዘገበው 2.1 በመቶ ጋር ሲነፃፀር መቀነስ አሳይቷል። የመንግሥት



የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA

ግምጃ ቤት ሰነድ ገበያም የበጀት ጉድለቱን ለመሙላት ቁልፍ ሚና በመጫወት በ2018 በጀት ዓመት 206.5 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ አስተዋፅኦ አድርጓል።

- **የውጭ ኢኮኖሚ ዘርፍ፡-** በሐምሌ ወር 2016 ከተወሰደው ሁሉን አቀፍ ማሻሻያ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ አጠቃላይ የውጭ ኢኮኖሚ ሚዛን (overall balance of payment) ትርፍ ማስመዝገብ የቻለ ሲሆን፤ ይህም ከማሻሻያው በፊት ከተመዘገበው ጉድለት ጋር ሲነፃፀር የኢትዮጵያ የውጭ ኢኮኖሚ ዘርፍ ከፍተኛ መሻሻል ማሳየቱን ያመለክታል። በበጀት ዓመቱ የሸቀጦች ወጪ ንግድ ገቢ በሶስት እጥፍ መጨመር፤ እንዲሁም የግለሰቦች እና የመንግሥት ሃዋላ መሻሻል የሸቀጦች ገቢ ንግድ መጨመርን በከፊል አካክሏል። ይኸውም በ2016 በጀት ዓመት የተመዘገበው 6.2 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የተንቀሳቃሽ ሂሳብ (Current Account) ጉድለት በ2018 በጀት ዓመት ወደ 1.8 ቢሊዮን ዶላር እንዲቀንስ አስችሏል። እንዲሁም በበጀት ዓመቱ የተመዘገበው የካፒታል ሂሳብ ትርፍ ለአጠቃላይ የክፍያ ሚዛን መሻሻል አስተዋፅኦ አድርጓል። በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የ2018 በጀት ዓመት የውጭ ምንዛሪ መጠባበቂያ ክምችት ከፍተኛ ጭማሪ በማሳየት ከሪፎርሙ በፊት የነበረውን መጠን 20 እጥፍ ደርሷል። እነዚህ ውጤቶች የውጭ ገበያ ተወዳዳሪነትን እንዲሁም የውጭ ምንዛሪ ገቢን ለማሳደግ እና የውጭ ኢኮኖሚ ዘርፍ ዘላቂነትን ለማጠናከር እየተወሰዱ ያሉ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያዎች አዎንታዊ ተፅእኖ እንዳላቸው ያመለክታሉ።
- **ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች፡-** በዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት (IMF) ሐምሌ 2018 ዓ.ም. በተተነበየው ትንበያ መሠረት፤ በመካከለኛው ምሥራቅ የተከሰተው ግጭት ቀደም ሲል ሲጠበቅ የነበረው የተረጋጋ የዓለም ኢኮኖሚ አቅጣጫ እንዲታወክ ማድረጉን አሳይቷል። ከዚህ ቀደም ግጭቱ አጭር ጊዜ የሚቆይ እና የነዳጅ ዋጋዎች በአማካይ የተረጋጋ ይሆናሉ ተብሎ ከተደረገው ትንበያ ጋር ሲነፃፀር፤ የዓለም አቀፍ ዕድገት ትንበያ በመጠኑ በመቀነስ በ2026 3.0 በመቶ እንደሚሆን ፤ የ2027 ትንበያ ግን ከቀድሞው ትንበያ በመሻሻል 3.4 በመቶ እንደሚሆን ተገምቷል። የዓለም አቀፍ አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት በ2026 ወደ 4.7 በመቶ እንደሚጨምር እና በ2027 ደግሞ ወደ 3.9 በመቶ እንደሚቀንስ ተገምቷል። ምንም እንኳን በቅርቡ በአሜሪካ እና በኢራን መካከል የተደረገው የመግባቢያ ስምምነት ቢኖርም፤ አሁንም ቢሆን የአለመረጋጋት ስጋቶች እንዳሉ ተመለክቷል።

የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ ትንተናና ምክረ-ሀሳቦች

ኮሚቴው የዓለም አቀፍ የነዳጅ ዋጋ ንረት በአገር ውስጥ የዋጋ ግሽበት ላይ የሚያሳድረውን ጫና ከግምት ውስጥ በማስገባት እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በመካከለኛ ጊዜ ለማሳካት የያዘውን የነጠላ አሃዝ የዋጋ ግሽበት ዓላማ ለማሳካት ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ግንዛቤ ወስዷል። በዚሁም መሠረት፤ ኮሚቴው የሚከተሉትን የገንዘብ ፖሊሲ ምክረ ሐሳቦችን ለቦርድ አቅርቦ አስወስኗል።

- **አንደኛ፡** የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ዓመታዊ የብድር ዕድገት ገደብን (credit cap) ቀጥተኛ ያልሆኑ የገንዘብ ፖሊሲ መሣሪያዎችን በመጠቀም በወለድ ምጣኔ ላይ ተመስርቶ ወደሚሰራ የገንዘብ ፖሊሲ ሥርዓት ሙሉ በሙሉ እስኪሸጋገር ድረስ በጊዜያዊነት ሲጠቀምበት ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት የብድር ገደቡ የታቀደለትን ዓላማ ያሳካ በመሆኑ፤ ኮሚቴው ገደቡ ሙሉ በሙሉ እንዲነሳ ምክረሃሳብ አቅርቦ ቦርዱም አጽድቋል። ነገር ግን ይህ የብድር ገደብ መነሳት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ አቋም ለውጥ ሳይሆን የወለድ ተመንን መሠረት ያደረገው የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ ወደ ተሳካ ሽግግር በመድረሱና ቀጥተኛ ያልሆኑ የገንዘብ ፖሊሲ መሣሪያዎች ውጤታማ እየሆኑ በመምጣታቸው ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ አቋሙን ለማስቀጠል በፖሊሲ ማዕቀፉ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ቀጥተኛ ያልሆኑ የገንዘብ ፖሊሲ መሣሪያዎችን መጠቀሙን ይቀጥላል።



የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
NATIONAL BANK OF ETHIOPIA

- **ሁለተኛ፡** ኮሚቴው የብድር ዕድገት ገደብ መነሳትን ተከትሎ ተመጣጣኝ የሆነ የጥብቅ ፖሊሲ እርምጃ መውሰድ የሚያስፈልግ መሆኑን እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ጥብቅ የገንዘብ ፖሊሲ አቋሙን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት በመገንዘቡ ፣ የብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ወለድ ምጣኔን በ1.0 መቶኛ ነጥብ (ከ15 በመቶ ወደ 16 በመቶ) ለማሳደግ እና የ ± 3 የመቶኛ ነጥብ ክልል (band) ሳይለወጥ እንዲቆይ ምክረ ሃሳብ አቅርቦ በቦርዱ ጸድቋል።
- **ሶስተኛ፡** የብድር ዕድገት መስፋፋት በዋጋ ግሽበት ላይ አሉታዊ ጫና የሚያሳድር ሆኖ ሲገኝ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚያካሂደው መደበኛ ግምገማ መሠረት የእያንዳንዱ ባንክ የብድርና የተቀማጭ ሂሳብ ጥመርታ (loan-to-deposit ratio) ላይ በመመርኮዝ የተለየ የመጠባበቂያ ተቀማጭ (targeted reserve requirement) እንዲተገብር ኮሚቴው ምክረ ሃሳብ አቅርቦ በቦርዱ ጸድቋል።
- **አራተኛ፡** ከሸቀጦች ገቢ ንግድ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን ለመቀነስ፣ የዋጋ ግሽበት ላይ የሚኖረውን ተፅዕኖ ለመገደብ እና የውጭ ምንዛሪ ገበያን ለማሳደግ ይረዳ ዘንድ ፣ ኮሚቴው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሪ ኮሚሽን ምጣኔ ከ2.5 በመቶ ወደ 1.5 በመቶ (በ1 የመቶኛ ነጥብ) እንዲቀንስ ምክረ ሃሳብ አቅርቦ በቦርዱ ጸድቋል።
- **አምስተኛ፡** የወጪ ንግድ ተወዳዳሪነትን ለማሻሻል፣ የገበያ ላይ መተማመን ለመገንባት እና የውጭ ምንዛሪ ገበያን ለማሳለጥ ፣ ላኪዎች ከሚያገኙት የውጭ ምንዛሪ ግኝት ላይ ለባንኮች እንዲሸጡ የሚጠየቀው 50 በመቶ (FX surrender requirement) ወደ 30 በመቶ ዝቅ እንዲደረግ ኮሚቴው ምክረ ሃሳብ አቅርቦ በቦርዱ ጸድቋል።

ኮሚቴው በመስከረም 2019 ዓ.ም. መጨረሻ እንደገና ለመሰብሰብ፣ አስፈላጊ ሁኔታ ከተፈጠረም ከዚያ ቀደም ብሎ ለመሰብሰብ ተስማምቷል።

የገንዘብ ፖሊሲ ኮሚቴ
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ
ሐምሌ 6 ቀን 2018 ዓ.ም